



# የCOVID-19 በቤት ውስጥ የሚደረግ ፈጣን ምርመራ አጠቃላይ እይታ: QuickVue

## በቤት ውስጥ የሚደረግ ፈጣን ምርመራ መውሰጃ ቦታዎች ምንድን ናቸው?

ማህበረሰብዎን ጤናማ አድርጎ ለማቆየት እና የCOVID-19 ስርጭት ለመቀነስ፣ የMinnesota የጤና መምሪያ (MDH) ነጻ በቤት ውስጥ የሚደረግ ምርመራዎችን በተጠቀሱ የመውሰጃ ቦታዎች ለሚኒሶታዊያን ለማቅረብ ከአካባቢያዊ የህዝብ ጤና ኤጀንሲዎች፣ የባህላዊ ጤና መሪዎች፣ የምግብ እርዳታ እና ማህበራዊ ነክ ድርጅቶች ጋር አጋር ሆኗል።

## የQuickVue የአንቲጅን ፈጣን ምርመራ ምንድን ነው?

QuickVue አንቲጅን ምርመራ COVID-19 ን የሚያስከተለውን ሻይረስ ለመለየት ይጠቅማል። ምልክቶች ካሉብዎት፣ ምርመራው በፍጥነት COVID-19 እንዳለብዎት እና እንደሌለብዎት ይነግርዎታል። በማንኛውም ቦታ የአፍንጫ ፍሙፍ በመውሰድ በ10 ደቂቃ ውስጥ ውጤት ማግኘት ይችላሉ።

## የQuickVue መቼ መጠቀም እችላለሁ?

የQuickVue ምርመራን በማንኛውም ሰዓት በቤትዎ ውስጥ 2 ዓመት እና ከዚያ በላይ በሆኑ አባላት መጠቀም ይችላሉ። የMinnesota የጤና መምሪያ ምርመራውን ለተከታዮቹ ምክንያቶች እንዲጠቀሙ ይመክራል፡

- የCOVID-19 ምልክቶችን እያሳዩ ነው፤
- COVID-19 ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበረዎት፤
- COVID-19 ላለበት ሰው ተጋልጠው ከሆነ፤
- ብዙ ሰው በሚሰበሰቡበት ቦታ ከመሄድዎ በፊት ምርመራ እያደረጉ ከሆነ።

ምልክቶች ሳይኖሩብዎ ምርመራ የሚያደርጉ ከሆነ፣ እባክዎ የQuickVue መመሪያዎችን ይከተሉ፣ ወይም የ MDH የለይቶ ማቆያ መመሪያን ይመልከቱ፡ <https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/quarguide.pdf>

## የምርመራ መገልገያውን እንዴት መጠቀም እችላለሁ?

QuickVue ምርመራ በአምስት ደረጃዎች ይሰራል። እባክዎ በምርመራ መገልገያ/ኪት ጥቅል ላይ ያለውን ሙሉ መመሪያ ይከተሉ። ምርመራው እንዴት እንደሚሰራ ለማወቅ፣ ይህን ቪዲዮ ይመልከቱ፡ [https://quickvueathome.com/#video\\_testkit-2](https://quickvueathome.com/#video_testkit-2)

## ምልክቶቹ ኖረውብኝ ነገር ግን የQuickVue ምርመራዬ ኔገቲቭ ከሆነስ?

የፈጣን ምርመራው ውጤት ኔገቲቭ ቢሆንም፣ ምልክቶቹ የሉበት ሰው የCOVID-19 የ PCR ምርመራ ማድረግ እና ምልክቶቹ ለ24 ሰዓታት ለውጥ እስኪያሳዩ ድረስ ወደ መደበኛ ተግባሩ መመለስ የለበትም። በ [mn.gov/covid19](http://mn.gov/covid19) የPCR ምርመራ አማራጮችን ያግኙ። ስለ ምልክቶችዎ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ ይክተሩ ወይም የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።

## የQuickVue ምርመራዬ ፖዘቲቭ ከሆነስ?

ምርመራዎ ፖዘቲቭ ከሆነ፣ ከሌሎች ተለይተው በቤትዎ ይቆዩ። ምልክቶች ካሉብዎት፣ ይክተሩ ወይም የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ። እዚህ ላይ የሚገኘውን የህዝብ ጤና መመሪያን ይከተሉ፡ 2] <https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html>

## ጥያቄዎች ካሉኝስ ምን ላድርግ?

እባክዎ ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 a.m. እስከ 7 p.m. ድረስ እና ቅዳሜ ከ10 a.m. እስከ 6 p.m. ክፍት በሆነው የMinnesota የጤና መምሪያ የCOVID-19 የህዝብ የስልክ መስመር ላይ በ1-833-431-2053 ይደውሉ።